

ማመልከቻ ቅፅ:- ጆርጅ አትኪንስ የኮሚዩኒኬሽን ሽልማት



ጆርጅ አትኪንስ የኮሚዩኒኬሽን ሽልማት ለገጠና ክፍል የሚያሰራጩ የሬዲዮ አዘጋጆች ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት በሚሰራው የምግብ ደህንነትና ድህነት ቅነሳ ስራ ላይ ለበረከቱት የላቀ ትጋትና አስተዋፅኦ እውቅና ለመስጠት እ.ኤ.አ. በ1991 የተቋቋመ ድርጅት ነው። የሽልማት ድርጅቱ የተሰየመው የፋርም ሬዲዮ ኢንተርናሽናል መስራች በሆኑት ጆርጅ ኤስ. አትኪንስ ስም ነው።

ሽልማቱ በየዓመቱ የአነስተኛ ገቢዎችን ፍላጎት ያማከለ አጠቃላይ የፕሮግራም ዝግጅት ልህቀት ለስመዘገብ እና ከፋርም ሬዲዮ ኢንተርናሽናል ጋር ባለው ስራ ትጋት

ላሳዩ ግለሰብ የሚበረከት ነው።

ለሽልማቱ ብቁ የሚሆነው አመልካች የፋርም ሬዲዮ ኢንተርናሽናል የስርጭት አጋር በሆነ ድርጅት ውስጥ በትንሹ ለአንድ አመት የሰራ ነው። የሽልማቱ እጩዎች ቢያንስ ለሦስት ዓመት የሬዲዮ ፕሮግራም ስርጭት ላይ ልምዱ ያላቸው መሆን አለባቸው። የሚሰጡት ጣቢያ ብቁ መሆን አለመሆኑን እርግጠኛ ካልሆኑ በ radio@farmradio.org በኩል ያጣሩ።

ለጆርጅ አትኪንስ የኮሚዩኒኬሽን ሽልማት ለማመልከት የማመልከቻ ቅፁን ሞልተው ፎቶ (ሬዲዮ ስቱዲዮ ውስጥ ሆነው ወይም ቃለ-መጠይቅ እያደረጉ የሚያሳይ ቢሆን ይመረጣል) እና የፕሮግራም ትንቅጫ ከዚህ በታች ከተቀመጡት ኢሜይሎች በአንዱ ይላኩ። የመጨረሻው ማመልከቻ ቀን መስከረም 21-2014 ዓ.ም. ነው። እባክዎን በማመልከቻ ቅፁ ላይ ላሉ ጥያቄዎች ዝርዝር መልስ ይስጡ። ይህን ማድረግ የማሸነፍ እድልዎን ከፍ ያደረገዋል።

የጆርጅ አትኪንስ የኮሚዩኒኬሽን ሽልማት አሸናፊ 500 የካናዳ ዶላር እና የምስክር ወረቀት በሽልማት ስነ-ስርዓቱ ላይ ይበረከታል።

ለማመልከት በሚኖሩበት ሀገር መሰረት ከሚከተሉት የኢ-ሜይል አድራሻዎች በአንዱ ማመልከቻዎን ይላኩ።

- ቡርኪና ፋሶ: burkinafaso@farmradio.org
- ኢትዮጵያ: ethiopia@farmradio.org
- ጋና: ghana@farmradio.org
- ማሊ: mali@farmradio.org
- ሴኔጋል: senegal@farmradio.org



ታንዛኒያ: tanzania@farmradio.org

ዩጋንዳ: uganda@farmradio.org

ከላይ ከተገለጹት ሀገራት ውጪ የሚኖሩ አመልካች ከሆኑ ማመልከቻዎን ወደ radio@farmradio.org ይላኩ።

ኢሜይል ሲጻፉ "subject" በሚለው ቦታ ላይ **"ጅርጅ አትኪንስ የኮሚዩኒኬሽን ሽልማት"** ብለው ይጻፉ።

ማመልከቻ ቅፅ:- ጅርጅ አትኪንስ የኮሚዩኒኬሽን ሽልማት

ጅርጅ አትኪንስ የኮሚዩኒኬሽን ሽልማት ለገጠሩ ክፍል የሚያሰራጩ የሬዲዮ አዘጋጆች ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት በሚሰራው የምግብ ደህንነትና ድህነት ቅነሳ ስራ ላይ ለበረከቱት የላቀ ትጋትና አስተዋፅኦ እውቅና ለመስጠት እ.ኤ.አ. በ1991 የተቋቋመ ድርጅት ነው። የሽልማት ድርጅቱ የተሰየመው የፋርም ሬዲዮ ኢንተርናሽናል መስራች በሆኑት ጅርጅ ኤስ. አትኪንስ ስም ነው።

ሽልማቱ በየዓመቱ የአነስተኛ ገበሬዎችን ፍላጎት ያማከለ አጠቃላይ የፕሮግራም ዝግጅት ልሀቀት ለስመዘገበ እና ከፋርም ሬዲዮ ኢንተርናሽናል ጋር ባለው ስራ ትጋት ላሳዩ ግለሰብ የሚበረከት ነው።

ለሽልማቱ ብቁ የሚሆው አመልካች የፋርም ሬዲዮ ኢንተርናሽናል የስርጭት አጋር በሆነ ድርጅት ውስጥ በትንሹ ለአንድ አመት የሰራ ነው። የሽልማቱ እጩዎች ቢያንስ ለሦስት ዓመት የሬዲዮ ፕሮግራም ስርጭት ላይ ልምዱ ያላቸው መሆን አለባቸው። የሚሰሩበት ጣቢያ ብቁ መሆን አለመሆኑን እርግጠኛ ካልሆኑ በradio@farmradio.org በኩል ያጣሩ።

የአዘጋጁ ዝርዝር መረጃ:

ስም: _____

ጣቢያ: _____

የስራ ድርሻ (ሃላፊነት): _____

አገር: _____

ከተማ/ክልል: _____

ኢሜይል አድራሻ: _____

ስልክ ቁጥር: _____

ጥያቄዎች፡-

1. እባክዎ በሬዲዮ ስራ ያለዎትን ልምድ ይንገሩን። የሬዲዮ አዘጋጅ ለመሆን ያነሳሳዎ ምንድን ነው? በሬዲዮ ስራ ላይ ምን ያክል አመት ሰርተዋል? በአሁኑ ወቅት የስራ ኃላፊነትዎ ምንድን ነው?
2. የእርስዎ ጠንካራ ጎን፣ የስራ ፍቅርና ባለሙያ የሆኑበት ልዩ ዘርፍዎ ምንድን ናቸው? እነዚህን ክህሎትና ሞያዎች እንደፕሮግራም አዘጋጅነትዎ፣ በተለይም ባልደረቦቻዎን ወይም አድማጮችዎን ለማነሳሳትና ለማሳወቅ፣ እንዴት እንዴት እንደሚጠቀሙባቸው ያስረዱ?
3. እባክዎ አሁን የሚያዘጋጁቸውን ፕሮግራም(ሞች) በተለይም አነስተኛ አርሶአደሮችን እና የገጠር ማህበረሰብን የሚመለከቱ ስራዎችዎን በዝርዝር ይግለጹ። ምን ምን ርዕሰ-ጉዳዮችን ያነሳሉ?
4. በአካባቢዎ የሚገኙ አርሶአደሮች በዋናነት የሚያጋጥሟቸው ተግዳሮት ምንድን ነው? ይህ ተግዳሮት መኖሩን እንዴት ሊያውቁ እንደቻሉ እና የሚያዘጋጁት ፕሮግራም እንዴት ተግዳሮቱን ለመፍታት እንዳለመ ይንገሩን። የዕርስዎ ፕሮግራም በተለይ ውጤታማና የሚመክሩ የግብርና አሰራሮችን በማስተዋወቅ ረገድ አርሶአደሮቹ ይህን ተግዳሮት እንዲወጡት ረድቷቸዋል በለው ያምናሉ?
5. ከአድማጮችዎ አስተያየት ተቀብለዋል? አድማጮችዎ ከእርስዎ ፕሮግራም የሚወዱት ምንድን ነው?
6. የአርሶአደሮች/አድማጮች በሬዲዮ ፕሮግራሙ እየተሳተፉ ሃሳባቸውን እንዲያካፍሉ እንዴት ያካትቷቸዋል? እባክዎ አድማጮችዎ እንዲናገሩና እንዲደመጡ እድል የሚሰጡባቸውን መንገዶች ያብራሩ።
7. ፕሮግራምዎ ለአድማጮች አዝናኝና የሚታወስ እንዲሆን ምን ያደርጋሉ?

8. ከፋርም ሬዲዮ ኢንተርናሽናል ጋር እንዴት ነው የሚገናኙት? እባክዎ ከፋርም ሬዲዮ ኢንተርናሽናል ጋር ያለዎትን ትብብር ያስረዱ። የሬዲዮ ፕሮግራምዎን ለማሻሻል የወሰዱቸውን ስልጠናዎች፣ ግብዓቶችና ድጋፎችን ይዘርዝሩ።

9. የጆርጅ አትኪንስ የኮሚዩኒኬሽን ሽልማት አሸናፊን ስንመረጥ ከግምት ውስጥ ማስገባት ያለብን ሌላ መረጃ ወይም ስለራስዎ የሚነግሩን ተጨማሪ መረጃ ካለ እባክዎ ይገናኙ።